

# ውጤቱ ምን ሊሆን እንደሚችል ከወዲሁ የሚታወቀው የህወሓት/ኢህአዴግ የምርጫ ድራማን አስመልክቶ

## የተሰጠ የጋራ መግለጫ

ቀን ግንቦት 13፣ 2007

የኢትዮጵያ ህዝብ ነጻነቱን ተነፍሶ ገር በቀሉ የወያኔ አፓርታይድ አገዛዝ ስረ ወድቆ ፍዳውን እያየ ነው። ስርአቱ ላለፉት 24 አመታት በሃገራችን ውስጥ በፈጠራቸው ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ስነልቦናዊ ቀውሶች ምክንያት ተተኪው ወጣት ትውልድ ባስደንጋጭ ሁኔታ በየጊዜው አገሩን ጥሎ ሲወጣ በባህር ውስጥ በመስመጥና፣ ከዛም የተረፈው በአፍሪካና በአረብ አገሮች እጅግ አስቃቂ ለሆኑ ውርደት ስቃይና ግድያ ተጋልጧል።

ከምርጫ ሂደት ጋር በተያያዘ፣ ምርጫውን ተከትሎ ሊፈጠር የሚችለውን የህዝብ አመጽ አስቀድሞ ለማምከን በሚል ስልት በሀገር ውስጥ የሚገኙ ወጣቶችን ወጣት በመሆናቸው ምክንያት ብቻ በሺዎች የሚቆጠሩ በመታፈስና ወደ ተለያዩ እስር ቤቶች በመታገር ላይ ናቸው። በመላው አገሪቱ ውስጥ የፖለቲካ አመራር አካላትም ይሁኑ አባላት በእስርና ወከባ ላይ ይገኛሉ። በአጠቃላይ የምርጫ ምህዳሩ ዝግ መሆኑ እየተገለጸ በሚገኝበት ሂደት ውስጥ ያለነጻነት ነጻና ፍትሃዊ ምርጫ ማድረግ ስለማይቻል ህዝባችንን ወደ ፍትሃዊና ዲሞክራሲያዊ ስርአት የሚያሸጋግረው ውጤት ይገኛል ብለን አናምንም።

በማንኛውም አገር በሚደረጉ የምርጫ ሂደት ላይ የጎላ ሚና ሊጫወቱ የሚችሉ ተቋማትና ድርጅታዊ እንቅስቃሴዎች ምን አህል እንደታፈኑ በአጭሩ በማስረጃ ለማስደገፍ ያህል፣ በርካታ የህዝብ ወገንተኛና የተቃዋሚ ድርጅት መሪዎች፣ አባላትና ደጋፊዎቻቸው፣ ጋዜጠኞች ጠማሪያን በግፍ ታስረው በድቅድቅ ጨለማ በእስር ቤት ውስጥ ባስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ይገኛሉ። ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ከውጭ የመጣ መንግሥታዊ ሃይማኖት ሊጫኑበት አይገባም በማለታቸው ብቻ መሪዎቻቸው በአሸባሪነት ተፈርጆው በእስር ቤት እየተሰቃዩ ነው። ህወሓት ከጥንሰሱ፣ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን፣ የኢትዮጵያ አንድነት መሰረት ነው ከሚል መነሻ፣ በዋና ጠላትነት በመፈረጅ መንበረ ስልጣኑን ከመቆጣጠሩ በፊትና በኋላ በካህናት፣ ምእመናንና በታሪክ ላይ ተከታታይና ከፍተኛ ወንጀል በመፈጸም ላይ ነው። የፖለቲካ ፓርቲዎች እንዲፈረሱ ሆነዋል። ተቃዋሚውን የሚደግፉ ዜጎች ሥራ አያገኙም፤ ከሥራም ይባረራሉ። እጩነት በአጣ ሆኗል። የምርጫ ቦርዱ በአገዛዙ ቁጥጥር ሥር ነው። ተቃዋሚዎች በነፃነት ተንቀሳቅሰው ማድራጀት አይችሉም። ዓለም አቀፍ የምርጫ ታዛቢዎች የሉም። መገናኛ ብዙሃንን አገዛዙ ተቆጣጥሮታል። ጋዜጠኞች ተሰደዋል። ነፃ የፍትህ ተቋም የለም። ሰብዓዊ መብትን እያፈነ ሽብርተኝነትን እዋጋሉ በሚል ሰብብ ከምዕራቡ ዓለም በሚያገኘው ዕርዳታ ተቃዋሚውን ያፍናል፤ ምዕራባውያንን ያሞኛል። እነኚህን መሰረታዊ ችግሮች በመረዳት ለመጀመሪያ ጊዜ የአውሮፓ የጋራ ማህበር በምርጫው አንደማይሳተፍ ይፋ አድርጓል።

ከላይ በጥቂቱ የተዘረዘሩትን ኩነቶች ስንገነዘብ የምርጫው ውጤት አስቀድሞ መታወቅን ለማወቅ አዳጋች አይሆንም። አምባገነኑ የወያኔ አገዛዝ ይህንን ምርጫ ለይስሙላ ዲሞክራሲ ለውጭ መንግስታት ገጸ በረከት ለማቅረብና ዓለም አቀፍ እውቅና በማግኘት ለቀጣይ ተመሳሳይ አስርተ ማመታት ሀገሪቷን በመግዛት የስልጣን ጥሙን ሊያረካበት የተዘጋጀ መሆኑን በግልጽ እንረዳለን።

ህዝባችን ላለፉት 24 አመታት ያለነጻነት በወያኔ የግፍ አገዛዝ ስር ፍዳውን በሚያይበት በዚህ ወሳኝ ወቅት ስርአቱን ለማስወገድ ህዝብን መሰረት ያደረገ ባንድ ማከል የሚንቀሳቀስ ሁሉን አቀፍ ያማራጭ አካል በማቋቋም የህዝባችንን እምቢተኝነት በተማከለ ሁኔታ ለመምራት የተቃዋሚው ኃይል በሙሉ ባስቸኳይ ተሰባስቦ አማራጭ ኃይል ሆኖ መቅረብ የወቅቱ ጥያቄ መሆኑን በመረዳት የእንሰባሰብ ጥሪዎችን እናቀርባለን።

ቀጥለው የተዘረዘሩት ድርጅቶች፣ ከላይ የተገለጹትን ችግሮች የኢትዮጵያ ህዝብ ለነፃነቱ የሚያካሂደው ትግል ላይ የሚያስከትሉትን አስከሬ አደጋዎች ከወዲሁ በመረዳት፣ በዋነኝነት ደግሞ ብሄራዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን በማስቀደም፣ የአማራጭ ሃይል ባስቸኳይ የሚቋቋምበትን ሁኔታዎች ለማመቻቸት ከፍተኛ ጥረት በማድረግ ላይ መሆናቸውን እየገለጸን፣ ሁሉም የፖለቲካ ድርጅቶች የጉዳዩን አሳሳቢነት በመረዳት የጋራ አቋም ላይ እንዲደርሱ ጥሪዎችንን በአክብሮት እናቀርባለን።

በዚህ አጋጣሚ ነጻነት ናፋቂ ለሆነው ወገኖችን ለማሳሰብ የምንወደው፣ ይህ መሰረታዊ ጉዳይ የፖለቲካ ድርጅቶች ሀላፊነት ብቻ አለመሆኑን ተገንዝቦ አገርና ህዝብን ለነጻነት ለማብቃት አስፈላጊውን ተሳትፎ እንዲያደርግ አገራዊ ጥሪዎችንን በአክብሮት እናስተላልፋለን።

### ይህን አደገኛ የቁልቁለት ጉዞ እንዲገታ በጋራ እንቁም!

- የኢትዮጵያ ህዝብ የጋራ ትግል ሸንጎ (SHENGO)
- የኢትዮጵያ ብሄራዊ የሽግግር ምክር ቤት (ENTC)
- የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ሰላማዊ ንቅናቄ ደጋፊዎች ህብረት (UEM-PMSG)
- የኢትዮጵያ ወጣቶች ብሄራዊ ንቅናቄ (EYNM)